

# እንኳን ከነመራራ ጉዲና ጋር ተጎዳኝተው በራስዎም ቢወዳደሩ የመቀሌ ህዝብ አይመርጥዎትም

ለ አቶ ገብሩ አስራት

ከመርስኤ ኪዳን

እንዲሁ ሳይሆን ቀድሞ “ገብረማሪያም” ምርጫ ከሚባሉ ስሞች አንዱ ነበር። እናም አንዳንድ አይነደረቅ ሰዎችን ለመግለፅ በትግርኛ “ዘይሓፍር ድሙ ገብረማሪያም ሽሙ” የሚል አባባል አለ። ትርጉሙም “የማያፍር ድመት ስሙ ገብረማሪያም ነው” ማለት ነው። ይህን አባባል ለመጠቀም ያስገደደኝ በምርጫ ተፎካካሪ ፓርቲዎች መካከል ባለፈው ሳምንት በተደረገው ክርክር መድረክን ወክለው የተገኙት ሰው አቶ ገብሩ አስራት መሆናቸውን ሳይ የተፈጠረብኝ ግርምት ነው። የክርክሩ አጀንዳ ሰብአዊ መብት፣ የህግ የበላይነትና መልካም አስተዳደር ስለነበር ነው ግራ መጋባቴ። ምክኒያቱም አቶ ገብሩ የትግራይ ፕሬዝዳንት እያሉ ትግራይ ውስጥ የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ስለነበርኩ የሳቸው አስተዳደር ምን ይመስል እነደነበር ጠንቅቄ ስለማውቅ ነው።

አቶ ገብሩ በክርክሩ የተሰጣቸውን 8 ደቂቃ በሙሉ የተጠቀሙት አህአዴግን በመውቀስ ነው። በርግጥ በሰብአዊ መብት አያያዝ ጉዳይ ችግር ያለበት መንግስት በመሆኑ ብዙም የሚያስገርም አይሆንም። እኔን ያስገረመኝ የወቃሹ ማንነት ነው። አቶ ገብሩ አስራት በስልጣን ዘመናቸው ባገራቱ የከፋ የሚባለውን አፋኝ አስተዳደር ያቋቋሙና (የትግራይ ክልል በሳቸው ጊዜ ከየትኛውም የኢትዮጵያ ክልል የከፋ የመብት ጥሰት የሚፈፀምበት ነበረ። ያለምንም ጥርጥር ከሳቸው በሁዋላ ይሻላል።) በ አህአዴግ ክፍፍልም ወቅት በዲሞክራሲያዊነት ጉዳይ ችግር የለብንም ችግራችን የሉአላዊነት ጉዳይ ብቻ ነው ብለው የተከራከሩ ናቸው። ከዚያም በሁዋላ ብዙ ትግራዎችን ባሳዘነና ባሳፈረ ሁኔታ አቶ በድሩ አደም “ወደመጡበት እንመልሳቸዋለን” የሚለውን ንግግራቸውን ባሰሙበትና “ገብረት ወደ ቀበሌ ትግሬ ወደመቀሌ” ተብሎ መፈክር በተሰማበት ስብሰባ ተገኝተው ቡራኬ የሰጡ ሰው ናቸው።

አቶ ገብሩ የ አህአዴግ መሰረታዊ ችግር ሌሎችን በጠላትነት መፈረጁ ነው። በማለት ነው ክርክራቸውን የጀመሩት። ይህን ስሰማ ጆርጆን ማመን ነው ያቃተኝ። ምክኒያቱም በአህአዴግ ውስጥ ሌሎችን በጠላትነት በመፈረጅ የተሰጣቸውን የህዝብ አደራ ጭምር በመጠቀም ከሕወሓት በስተቀር አንድም ፓርቲ በትግራይ ውስጥ እንዳይንቀሳቀስ አፍነው ይዘው የነበሩት አቶ ገብሩ ዛሬ እንዲህ ማለታቸው ወቅጉ የሚያሰኝ ነው። በሳቸው ፕሬዝዳንትነት ጊዜ እንኩዋን ሌላ ፓርቲ በትግራይ ውስጥ ብዙ ደጋፊዎች እንዳሉት የሚታወቀው አዲዩ ቢሮ እንኩዋን ለመክፈት ሳይፈቀድለት አባላቱም ወደትግራይ መግባት እንዳይችሉ ታግደው ከፍተኛ አፈና ይፈፀምባቸው እንደነበር አለም ያወቀው ሐቅ ነው። በዚህ አጋጣሚ ከተሃድሶው በሁዋላ አህአዴግ ከፍተኛ ለውጥ እንዳመጣ መመስከር እፈልጋለሁ። በትግራይ ውስጥ ባሁኑ ጊዜ ብዙ ፓርቲዎች ቢሮ ከፍተው በተሻለ ሁኔታ በመንቀሳቀስ ላይ እንደሚገኙ ይታወቃል።

እንዲህ ጠንቅቀን ለምናውቃቸው ሰዎች ያቶ ገብሩ አስራት ደርሰው የዲሞክራሲ ጠበቃ መሆን “አያ ጅቦ የማያውቁት አገር ሄዶ ቆርበት አንጥፋልኝ” እንዳለው መሆኑ ነው። አቶ ገብሩ አስራት ወቅሳቸውን ሲያቀርቡ “ለምንደነው መምህራን የ አህአዴግ አባል እንዲሆኑ የሚገደዱት?” “ለምንደነው የትምህርት እድል ለማግኘት የፓርቲ አባልነት ግዴታ የሆነው?” ሲሉ በጥያቄ መልክ አቅርበዋል። ማንን ቅንደሚጠየቁ ግራ ገባኝ። በክርክሩ አህአዴግን ወክለው የተገኙት የትምህርት ሚኒስትሩ አቶ ደመቀና አቶ ሬድዋን እንደሆነ እነሱም ተመልምለው

አባል የሆኑ እንጂ በዚህ መጠየቅ ያለባቸው አይመስሉኝም። በክርክር ውስጥ ከነበሩት ሰዎች በዚህ ጉዳይ ሊጠየቅ የሚችለው ራሳቸው አቶ ገብሩ አስራት ብቻ ናቸው። እስኪ ራሳቸው ይመልሱ። እሳቸው ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ ከ ኢህአዴግ አባል በስተቀር የመንግስት ስራ ማግኘት ይችላል ነበር? እርስዎ በ ኢህአዴግ ማእከላዊ ኮሚቴ አባልነትዎ ጊዜ በስተራቴጂ መልክ ያረቀቁትን መመሪያ አሁን ደርሰው “ለምንድነው?” ብለው ሲጠይቁ አለማፈርዎ ነው “ዘይሓፍር....” ያሰኘኝ።

አቶ ገብሩ ይባሉ ብለው በ ኢህአዴግ አመራር ዘመን ብቃት ያለው ነፃ ፕሬስ አለመኖር የሰብአዊ መብት ጥሰትን አባብሷል ሲሉ አደመጥኩ። በርግጥ የፕሬስ ነፃነት አደጋ ውስጥ እንዳለ ሁላችንም የምናውቀው ሃቅ ስለሆነ ብዙም የሚገርም አይደለም። የሚገርመው በዚህ ጉዳይ ከሳቹ ዋነኛው የዚህ ሁኔታ ፈጣሪ አቶ ገብሩ መሆናቸው ነው። ትዝ ይለኛል አቶ ገብሩ የትግራይ ፕሬዝዳንት በነበሩበት ጊዜ ከወይን ጋዜጣና ከድምፅ ወያኔ በስተቀር አንድም የፕሬስ ውጤት ወይም ሚዲያ እንዳልነበር። ሪፖርተር ጋዜጣ እንኳ ድንገት ካዲስአበባ ሰው ሲያመጣልን ተደብቀን ነበር የምናነበው። ታዲያ በስልጣን ዘመናቸው ሆነ ብለው አንድም የግል ጋዜጣ በክልላቸው እንዳይታተምም ሆነ እንዳይሸጥ አግደው የነበሩት አቶ ገብሩ አስራት አሁን የነፃ ፕሬስ እጦት የሰብአዊ መብት አያያዝን አባብሷል ሲሉ ማድመጥ በትግርኛው “ጨግራፍያ ባዕላ ሃሪማ ባዕላ ተእውይ” “ጅራፍ ራሷ ገርፋ ራሷ ትጮሃለች” እንደሚሉት ሆኑብኝ። አቶ ገብሩ እወራረድዎታለሁ በትግራይ ውስጥ እርስዎ በስልጣን ላይ ከነበሩበት ጊዜ በተሻለ የፕሬስ ነፃነት አሁን አለ። አሁን ያለውን የፕሬስ ሁኔታ መተቸት የሚችለው የተሻለ አመለካከት ያለው ሰው እንጂ እርስዎማ.....

በዚህ እየተገረምኩ እያለሁ አቶ ገብሩ ይባሉ ብለው ስለድርቅ አነሱ። 13 ሚሊዮን የሚጠጋ ህዝብ በድርቅ ተጠቅቶ እያለ ኢህአዴግ በኢኮኖሚ አገሪቷን አሳድጎአለሁ ይላል ሲሉ ተቼ። ገበሬዎች እዳ መክፈል አቅቷቸዋል በማለትም አማረሩ። አቶ ገብሩ አንድ ነገር ልንገርዎ፤ እኔ በትግራይ ነገር በጣም ያፈርኩበትና ያዘንኩበት ጊዜ ቢኖር የዛሬ አስር አመት ገደማ እርስዎ የትግራይ ፕሬዝዳንት በነበሩ ጊዜ በትግራይ የደረሰው ድርቅ በተጎጂዎቹ ላይ ያደረሰውን መንፈሳዊና አካላዊ ውድቀት የተመለከትኩ ጊዜ ነው። በዚያን ጊዜ መቀሌ ፓሪስ ሆናለች እየተባለ በሚወራበት ወቅት ከመቀሌ ብዙም የማትርቀው ሳምረ የምትባል አካባቢ የነበሩ ህዝብ በድርቅ ተጠቅተው አምና የተበደሩትን አንድ በሬ መክፈል አቅቷቸው የተሰደዱበት፤ አዲስአበባም ባስርሺዎች በሚቆጠሩ ከትግራይ በመጡ የኔቢጤዎች የተሞላችበት ጊዜ ነበር። አንድ ቀን በታክሲ እየተጓዘኩ አንድ ፊርማታ ጋር አንድ ከትግራይ የመጣች የኔ ቢጤ ታክሲውን ጠጋ ብላ የተኮላተፈ አማርኛና ትግርኛ እየደባለቀች ስትለምን፤ አንዱ ተሳፋሪ “አንቺ ዞርበይ ካጠገቤ ዘመዶችሽ ከላይ እናንተ ከታች ሆናችሁ እኛ የት እንሂድላችሁ” ብሎ ሲያመናጭቃት ተመለከትኩ። በሂወቴ እንደዛን ቀን አዝኜ አላውቅም። አቶ ገብሩ ይህ ሁሉ ሲሆን እርስዎ የትግራይ ፕሬዝዳንት ነበሩ። ከ1977ቱ ድርቅ ወዲህ በትግራይ የከፋው ድርቅ የተከሰተው በርስዎ ፕሬዝዳንትነት ጊዜ ነው። ታዲያ አሁን ደርሰው የቀድሞ ጓዶችዎን በድርቅ ሲከሱ ለተመልካቹ ከማስገረም አልፎ “የምን አይነደረቅ ተመልሶ ልብ ያድርቅ” ከማለት ሌላ ምን ሊባል ይችላል። አንድ ነገር በርግጠኝነት ልንገርዎ፤ ትግራይ ከርስዎ ፕሬዝዳንትነት ከተገላገለች ወዲህ እጅግ በጣም በተሻለ ሁኔታ ላይ ትገኛለች። ይህን እርስዎም አይኔን ግንባር ያርገው ካላሉ ሊክዱት አይችሉም።

አቶ ገብሩ ለጥቀው የስልጣን ጥማት የለብኝም ጥማት ቢኖርብኝ ከኢህአዴግ ጋር ነበር የምለጠፈው ብለው ሊያሞኙንም ሞከሩ። በመጀመሪያ ደረጃ እርስዎ ሺህ ቢለምኑ ኢህአዴግ እንደማያስጠጋዎ እያወቅን ስልጣን ብፈልግ ከኢህአዴግ እጠጋ ነበር ማለት ተጨፈኑ ላሞኛችሁ እንደማለት ነው። ኢህአዴግ እንኳን እርስዎን ሊያስጠጋ የተሃድሶ ፈተናውን ያለፉትን የቀድሞ ጓዶችዎን ባዳዲስ አመራሮች እየተካ ነው። ጓደኛዎ እርስዎን ለማፅናናት ይሁን ለፕሮፓጋንዳ “ገብሩ በመቀሌ ተሸነፈ ማለት ዘበት ነው” ሲሉ ተደምጠዋል። እንግዲህ በመቀሌ ጎዳናዎች ተዘዋወሩና ጠይቁ እንኳን ከነመራራ ጉዲና ጋር ተጎዳኝተው በራስዎም ቢወዳደሩ የመቀሌ ህዝብ እንደማይመርጥዎ እወራረድዎታለሁ። አቶገብሩ በትጥቅ ትግሉ ላበረከቱት አስተዋፅኦ ሁላችንም

እናኩብርዎታለን የርስዎም ሆነ የጓዶችዎ ስራ ለዘላለም ሲዘከር ይኖራል። በዚያው መጠን አሁን በሚሰሩት ስራ እናፍርብዎታለን። ይህም ለዘላለም ሲዘከር ይኖራል።

በተረፈ የትግራይ ህዝብ እንደሌላው የ ኢትዮጵያ ህዝብ ወደፊት እንጂ ወደ ሁዋላ የሚያደብት ሁኔታ ላይ ስላይደለ አዝንልዎታለሁ። ህዝቡ እንኳን ወደሁዋላ ሊመለስ አሁን ያለውም አልበቃ ብሎት የበለጠ ዴሞክራሲን የበለጠ ነፃነትን የበለጠ እድገትን በመጠየቅ ላይ ይገኛል። ለዚህም መልስ የሚሰጡት እንደርስዎ የቀድሞ ማርክሲስት ያሁን ስልጣኒስት ፖለቲከኞች ሳይሆን ባዲሱ ትውልድ የሚመሩ የወደፊት ፓርቲዎች ናቸው።

መርሰኤ ኪዳን

መጋቢት 2002 ዓ.ም

[Mersea@ethiopiandemocrats.com](mailto:Mersea@ethiopiandemocrats.com)